

የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኡጋንዳ



Ethiopian Refugees Association In Uganda (ERAU)

ነሐሴ 9 ቀን 2008 ዓ/ም

የህዝብን የነፃነት ጥያቄ በጠመንጃ ማፈን አይቻልም!

ለዘመናት በአንድነቱና በነፃነቱ ጸንቶ የኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአብራኩ በወጡ ሃገር በቀል ወራሪዎች ላለፉት ሃያ አምስት አመታት በመሪዎች አገዛዛቸው ሲቀጠቀጥና ሲታሰር፣ ሲገደልና ሲሰደድ የአንድ ትውልድ ዕድሜ ነጉዷል።

የኢትዮጵያ ህዝብ ከእሳት ወደረመጡ እንዲሉ ዛሬ በዓለም መድረክ ሰቆቃ ከሚፈጸምባቸው ህዝቦች ቀዳሚው ነው ብንል አልተጋነነም። ትናንት በአባቶቻችን ዕድሜ ነጸነታቸውን ያገኙ የአፍሪካ ሃገራት ህዝቦች ነጸነትና ዲሞክራሲን ሲያጣጥሙ እኛ በባርነትና በጭቆና እየማቀቅን ለመሆኑ ዋቢ መጥራት አያስፈልገንም።

ሃገራችን የጥቂት አምባገነኖች ጉብረት ሆና ህዝባችን በረሃብና በበሽታ እንዲማቅቅ ተፈርዶበት፣ ልጆቹ እንጀራ ፍለጋ በየሃገሩ ተሰደው ለአውራጃና ለባህር ብሎም ለነፍሱ በላ አሸባሪዎች ህይወቱን የገበረው በዚህ ዘረኛ አገዛዝ ዘመን ነው።

በየእስርቤቱ የሚማቅቁት ወገኖቻችን ሁሉ ለነጻነትና ለፍትህ በመሟገታቸው በፈጠራ ወንጀል ተከሰው በአድር ባይ ዳኞች ፍርድ ገምድል ውሳኔ በየማጎርያ ቤቱ የስቃይ ኑሮ የሚገፉት ለህዝባችን መብትና ነጻነት መረጋገጥ መሆኑን እንገነዘባለን።

እኛም ከእናት ሃገራችን በግፍ ተሰደን በዩጋንዳ የምንኖር ስደተኞች በደረሰብን ወከባ ፣ ስቃይና እንግልት ለሰደት ተዳርገን የመከራ ህይወት የምንገፋው ሃገር አልቦች ሆነን ሳይሆን በዕኩልነትና በፍትሃዊነት የሚያስተዳድረን የመረጥነው መንግስት ባለመኖሩ ነው።

ዛሬ ላይ በሃገራችን የተቀጣጠለው የህዝብ ብሶት የዘመናት የፍትና የርትዕ ዕጦት

መሆኑንም እንረዳለን። ህዝቡ በወረቀት ላይ በሰፈረው ህገመንግስታዊ መብት

የኢትዮጵያ ሰደተኞች ማህበር በኢጋንዳ



Ethiopian Refugees Association In Uganda (ERAU)

ጥያቄዎቹን በማቅረቡ ገዢው ሃይል የሰጠው ምላሽ ጅምላ ግድያና እስር መሆኑ በዚህ ሃያ አንደኛው ክፍለዘመን በጉልበት ህዝብን አንበርክኬ እገዛለሁ ማለት ትላንት በሰሜን አፍሪካ ተቀጣጥሎ የነበረው ህዝባዊ ማዕበል የቱንዚያን ንጉሳዊ አገዛዝ እንዳስወገደ፣ የግብጹን ሆስኒ ሙባራክና የሊቢያውን ሙአመር ጋዳፊ ከተጠበቁበት ወንበር አሽቀንጥሮ ለውርደትና ሞት እንዳበቃ የወያኔ መንግስት እንዴት መገንዘብ እንዳቃተው ለሁላችንም እንቆቅልሽ ነው።

የገዛ ህዝብን በሰራዊት ብዛት አስጨንቆና አሸማቆ ለዘመናት መግዛት አይቻልም። የህዝብን ጥያቄ በአግባቡ አስተናግዶ ምላሽ መስጠት እንጂ በመሳርያ ተማምኖ ህዝብን መፍጀት መንግስት ከሆነ አካል የሚጠበቅ ተግባር ሳይሆን የአሸባሪዎች ድርጊት ነው።

በመላ አሮሚያ ከመንፈቅ በላይ በዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ ወጣት ተማሪዎችን በጥይት በመደብደብ ህዝባዊውን ንቅናቄ አዳፍናለሁ የሚለው የወያኔ የጉልበት ርምጃ ችግሮችን ከማባባስ በስተቀር የፈየደው ነገር የለም። ዛሬ ደግሞ መላው አማራ በደረሰበት ግፍና በደል ተማሮ አደባባይ በመውጣቱ ወገኖቻችን በግፍ እየተጨፈጨፉ መሆኑን በዓለም መገናኛ ብዙኃን እየተከታተልን ነው።

በማንኛውም ወገኖችን ላይ የሚፈጸመውን ግድያ ፣ እስርና ማሳደድ አጥብቀን እናወግዛለን። በሰላማዊው ህዝባችን ላይ በማን አለብኝነት ፍጅት እንዲካሄድ የሚያደርጉትን ወገኖች ከአፈራሽ ተግባራቸው ተቆጥበው የህዝቡን የነጻነት ጥያቄ በሃይል በመጨፍለቅ የስልጣን ዕድሜን ማራዘም እንደማይቻልና ውድቀትንም እንደሚያፋጥን ከታሪክ እንዲማሩ እናሰባለን።

በመላ አለም ላይ ያሉ ለሰዎች ልጆች ሰብዓዊ መብት የሚቆረቆሩና የሚሟገቱ

መንግስታት፣ሃገራትና ተቋማት እንዲሁም የዓለም መገናኛ ብዙሃን በህዝባችን ላይ የሚፈጸመው ግፍና ሰቆቃ እንዲቆም ከህዝባችን ጎን እንዲቆሙ ጥሪያችንን

የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኡጋንዳ



**Ethiopian Refugees Association
In Uganda (ERAU)**

እያቀረብን በአምባገነኖች ትዕዛዝ ክቡር ህይወታቸውን ለተነጠቁ ወገኖቻችን

የተሰማንን ጥልቅ ሃዘን ስንገልጽ ለዲሞክራሲና ነጻነት መረጋገጥ የህይወት ዋጋ የከፈሉ ሁሉ ጀግኖች ሰማዕታት በመሆናቸው በታሪክ መዝገብ ስራቸውና ስማቸው ህያው ሆኖ እንደሚኖር ጽኑ እምነታችንን ለመግለጽ እንወዳለን።

በሰው ሃገር በስደት የምንኖር ወገኖች የመንከራተት ዘመናችን አብቅቶ ከህዝባችን ጋር ዳግም ተገናኝተን በነጻነት ፣በፍቅርና በአንድነት እናት ኢትዮጵያን ወደነበረችበት የክብር ሥፍራ ለመመለስ እንድንችል የአምላክ ፈቃዱ እንዲሆን ከልባችን እንመኛለን።

በዩጋንዳ የኢትዮጵያዊያን ስደተኞች ማህበር{ኢ.ሰማዩ}

P.O. Box 29531, Kampala Tel:+256 702 025588 / +256 788 228839

P.O. Box 29531, Kampala Tel:+256 702 025588 / +256 788 228839

P.O. Box 29531, Kampala Tel:+256 702 025588 / +256 788 228839